



# የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት

## አብሮ መገኘት ፣ አብሮ መቆየት እና ቢጋራ ድል መቀዳጀት ።

29 መጋቢት 2012

የኮሮና ወረርሽኝ መግለጫ

ልዑልነታቸው ልዑል ኤርሚያስ ሣህለ-ሥላሴ ኃይለ-ሥላሴ

የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ሊቀመንበር

ዛሬ አህጉራችን በማያዳላው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ( RNA/ኮሮና ቫይረስ) በተጋለጠችበት ጊዜ እና አስጊ የምጣኔ ሃብት ውዥን-በር ውስጥ በምትገኝበት ወቅት ከማንኛውም ጊዜ ይበልጥ ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም በፈተና ላይ ይገኛል ።

ሆኖም እናሸንፋለን!

መንግስት የኮሮኔቫይረስ ስርጭትን እንዳይዘባ የሚያደርግ ተግባራዊ እርምጃዎችን ለማስተዋወቅ ይህን ጉዳይ ከሚመለከታቸው ከብዙ ተቋማት ጋር በጥበብ እየሰራ መሆኑን እየተመለከትን ነው ። የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎቻችን ችሎታቸውን ፣ በልበ ሙሉነት እና ግዴታዎቻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን እያሳዩን ይገኛሉ ።

የአሁኑ ጊዜ ፈተና ፣ ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር በጥበቡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ እድል የሚሰጥ ይመስላል ። ከሃምሳ ዓመታት ፈተና በኋላ አዲስ ህይወት መተንፈስ ስንጀምር ፣ አዲሱን ዕድላችንን ለመወጣት ልዩ ኃይል ተሰጥቶናል ።

ይህ የመጀመሪያው ፈተናችን ነው ። ያለፈውን የሃሰት ኅብረ-ሰባዊነት (ኮሚኒዝም) የአምባገነንነትን ቀንበር የመከራ ዘመን እንደተበጠሰ እናምናለን ። ወደ እውነተኛ ሕዝባዊ ሥርዐት መተላለፊያ መንገድ ላይ ነን ብለን እናምናለን ። በዚህ ልዩ ጊዜ ይህ ልዩ ፈተና አስደንጋጭ የሆነ ሁኔታ በዓለም ሁሉ ላይ ተከሥቶል ።

እንደ ኢትዮጵያውያን ቢጋራ የምንሠራበት ዕድል ላለፈው ሁለት ዓመታት ልዩ ስጦታ ተሰጥቶን ነበር ። እንደ እህታማማችንና ወንድማማች ኢትዮጵያውያን ቢጋራ እንድንሰራ ልዩ ዕድል አግኝተን ነበር ። የምንኖርበትን አካባቢ፣ የምንኖራቸውን ቋንቋዎች እና እምነቶችን ሳይነጣጥሉን ቢጋራ የምንሠራበት ልዩ ዕድል ተፈጥሮአል ። ሆኖም ብዙዎቻችን ባለፉት **44** ዓመታት የተፈጠረብን የከፋፍለህ ግዛ ጠባሳዎች ሲያስቸግሩን ቆይተዋል ። ስለሆነም ዛሬ ለዘመናት የከፋፈሉንን አስከፊ አስተሳሰቦችን መተው ፣ መርሳት እና መላወጥ ይኖርብናል ።

እኛ የታነቁ የኢትዮጵያችን ሕዝብ አካል ነን ። ከተላያዮ ድንቅ ከሆኑ የተሳሰሩ በአጋርነትና በአንድነታችን ላይ ስናተኩር እና ጥቃቅን ልዩነቶቻችን ወደጓን በመተው ነው ።

ሁላችንም ይህን ጊዜያዊ አዲሱ እንቅፋት (ወረርሽኝ) እንደምናሸነፍ እናውቃለን ። ይህን ጊዜያዊ ችግር በተለይም በሃገር ቤትና በውጭ ሃገርም የኢትዮጵያንን ህይወት እየቀጠፈ ነው ። ይህን አደጋ በመተባበር በአንድነት ማሸነፍ እንችላለን ።

ዓለም አቀፋዊ አመለካከትን በማነገብ ኅብረ ልዩነታችንን በማክበር ኢትዮጵያዊነታችንን ከፍ ከፍ ማድረግ ይኖርብናል ። ስለሆነም በዓለም ደረጃ ክብር እና ከፍታ የምታስታውቀንን ታላቋን ኢትዮጵያ እና አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለዘመናት የቋየችው የኢትዮጵያን ገፅታ ማንፀባረቅ ይኖርብናል ።

በዚህ ህይወታቸውን ያጡት ወደፊትም ህይወታቸውን የሚያጡት ወገኖቻችን ዘላለማዊ መሥዋዕት እና ሰማዕታት ናቸው ። ስለሆነም በዚህ ጊዜ መረባረብ ፣ መተባበር እና መራዳዳት ይኖርብናል ።

በህይወት የተለዩንን በማሰብና በማክበር ፣ እነርሱን ያገለገሉትን የጤና ባለሞያዎች በማበራታታት እንዲሁም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን ለማመስገን እንወዳለን ። የተጎዱትን ወገኖቻችንን በጤና በአካልም ሆኖ በምጣኔ ሃብት ልዩ እርዳታዎችን በማዘጋጀት መረዳዳት ይኖርብናል ። በመሆኑም በልዩነቶቻችን እና በኅብረ ሰውነታችን ልዩ ኩራት እና ክብር በመስጣጣት ይህ ጊዜ የሚሠጠንን ታላቅ ኢትዮጵያችንን ደኅንነት መፍጠር ይኖርብናል ።

ስለሆነም ለተዘጋጁ ፣ ለተቀናጁ ኅብረተሰብ ጊዜያዊ ችግር ልዩ ዕድል ይፈጥራሉ እንደሚባለው የአበው አነጋገር ለታላቁ አምላካችን ክብር የምትሆን ታላቅ ኢትዮጵያዊነትን እንጠብቅ ።

ከኢትዮጵያችን የላቀ የልጆቿ ልዩ ዕድል የሚሠጥ ሌላ ሃገር የለም ። በአባቶቻችን ታሪክ እንደ ኢትዮጵያዊነት ድንቅ ታሪክ ያለው ኅብረተሰብ የለም ። ስለሆነም የአንድነታችንን ችሎታና ልዩ ስጦታ እያከበርን በፍቅር በመተባበር በጋራ እናሸንፋለን ።

በዚህም መልክቴ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላለፊው በውጭም ሆነ በሃገር ቤት ውስጥ ለምትኖሩ ዛሬ የመጣብን መቅሰፍት ሃብታም ፣ ደሃ ፣ የተማረ ወይም ያልተማረ ፣ የሰሜን ወይም የደቡብ ፣ የምሥራቅ ወይም የምዕራብ ሰው ነህ ብሎ የማይለይና ድንበር አልባ የሆነ ስለሆነ እስላሙ በዱአ ክርስቲያኑም በፀሎቱ በአንድ አምላካችን ፊት ይቅርታና ምህረት በጾም በፀሎት የምንጠይቅበት ወቅት ስለሆነ ሁላችንም በአንድነት በየለንበት በፀሎታችን እንድንበረታና እራሳችንንም እንድንጠብቅ የጤና ተቋማትን ምክር በመስማት እራሳችን እንታደግ ።

በዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ዘውድ የጋራ ክብራችን ፣ የአብሮነታችን ልዩ ምልክታችን ነው ። ስለሆነም የታላቅነታችን ምሳሌ ፣ የታታሪነታችን እና የመከባበራችን ልዩ ምልክት ነው ።

እግዚአብሔር ልጆችን እና ታላቋን ኢትዮጵያ ይባርክ ።